

በአንድሬይ ቫሲሊየቭ
እና
በራሻድ ኢብራሂሞቭ

የአዛርባጃን የአሎምፒክ የወርቅ ደረጃ

“የአሎምፒክ ቡድኖችን 18 ሜዳሊያዎችን አሸንፎልናል። ይህም ጥሩ ውጤት ነው። በአሎምፒክና በፓራ አሎምፒክ ጨዋታዎች የአዛርባጃንን አትሌቶች በጠቅላላው 29 ሜዳሊያዎችን አሸንፈዋል። ይህም በድጋሜ የአዛርባጃንን ጠንካራ የስፖርት ሃገር እንደሆነች ያሳያል። ስፖርት በአዛርባጃን ውስጥ በፍጥነት እያደገ ሲሆን አትሌቶቻችንም በሁሉም የዓለም አቀፍ ውድድሮች እያስፈነደቁን ነው።”

ኢልሃም አልዮቭ
የአዛርባጃን ሪፑብሊክ ፕሬዝዳንት



BAKU 2017 4th Islamic Solidarity Games **Zurchhaneh**







አዛርባጃን ራሷን በስፖርት ዘርፍ ይበልጥ እያሳወቀችበት ብቻም ሳይሆን የዓለም አቀፍ ስፖርቶች መድረክ እየሆነችም ነው። የ2016 ዓ/ም ዋና የስፖርት ኩነት ጓጃው የሪዮ አሎምፒክ ጨዋታዎች ነው። ለእነዚህ ጨዋታዎች እያንዳንዱ ሃገር በጉጉት የጠበቀ እና በአግባቡ የተዘጋጀ ሲሆን አትሌቶች እና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ደጋፊዎችም ድልን ተስፋ አድርገው ነበር።

አዛርባጃን በ14 ዘርፎች ከህሎታቸውና አቅማቸውን ማሳየት በነበረባቸው 56 አትሌቶች ተወካላ ነበር። እነሱም አንገታችንን አላስደፉንም።

ምንም እንኳን መጠነኛ የሆነ የዳኝነት ጉድለት እና ጨዋታዎች ፖለቲካዊ ይዘት መስጠት አዝማሚያ የታየባቸው ስለነበር ትንሽ ከበድ ቢልም የአዛርባጃን ቡድን ጥሩ ውጤት በማስመዝገብ ብቻ ሳይሆን ለአሎምፒክ ህጎችና ደንቦች (Charter Provisions) በመገዛት ሁሉም የማያወላዳ ነበር። ስለሆነም ቡድኑ 1 ወርቅ፣ 7 የብር እና 10 የነሃስ ሜዳሊያዎችን አግኝቷል። ይህ ውጤት አዛርባጃንን ከ14ኛ-15ኛ ያለውን ደረጃ ከኒውዝላንድ ጋር እንድትጋራ አስችሏታል። በአሎምፒኩ አዛርባጃን ከቀድሞ የሶቭየት ህብረት አባላ ሃገራት/ግዛቶች/ ውስጥ የሁለተኛ ደረጃን ስትይዝ ከሙስሊም ሃገራት ደግሞ ቀዳሚ ሆኖ ጨርሳለች። ይህ የነጻዋ አዛርባጃንን የስፖርት ውጤቶች ዝርዝር አስፍቶታል።

ይህ የአሸናፊነት መንፈስ በአዛርባጃን ፓራ አሎምፒክ ቡድኖችንም ተደግሟል። የፓራ አትሌቶቻችን በሁሉም ዘንድ የተደነቁ ሲሆን ድፍረት እና ጥንካሬ ደግሞ በሁሉም



ክፍለ አለማት ተደንቆላቸዋል። 15ኛው የፓራ አሎምፒክ ጨዋታዎች ድል ለለመደው የአዛርባጃን ህዝብ 1 ወርቅ ፣ 8 የብር እና 2 የነሃስ ሜዳሊያዎችን አስገኝተዋል።

2016 አዛርባጃን በስፖርት እጅግ ከበለጸጉ ሃገራት ተርታ መሆኗን አስመስክሯል። በተጨማሪም ሃገሪቷ በመንም ዓይነት ደረጃ ላይ ያሉ ውድድሮችን የማዘጋጀት አቅም እንዳላት አሳይቷል። በእርግጥም ከ2015ቱ የአውሮፓ ጨዋታዎች





የባኩው ፎርሙላ ዋን በታሪክ አስጨናቂ እና ከባድ ውድድር የታየባት ብቻ ሳይሆን ምን አልባትም በጣም አስደሳች ከነበሩት ጥቂት ውድድሮች አንዱ ነው። በተጨማሪም የባኩ ትራክ ዓለም አቀፍ ፈጣን ተብሎ ይታወቃል።

ባለፈው የጸደይ ወቅት ዋና ከተማዋ የዓለም የጅዝ አሎምፒድድን አስተናግዳለች። ከ175 ሃገራት የመጡ 181 የወንዶች እና 142 የሴቶች ቡድኖች በባኩ ተሰባስበው ነበር። የአለማችን ጠንካራ ግራንድ-ማስተሮችም ያሳተፉ ስለ ጠንካራ ፍትህም የታየባቸው ስለ ዙሪያው የተካሄዱ ሲሆን የውድድሩ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የተመልካችን ቀልብ የሳበ

በኋላ የሪትሚክ ጅምናስቲክ ዓለም ዋንጫ የመጨረሻ ዙር በሃምሌ ወር ባኩ ከተማ ውስጥ የተካሄደ ሲሆን ከ17 ሃገራት የመጡ የጂምናስቲክ አትሌቶችን ተቀብለን ስናስተናግድ አዘጋጅቼምንም አይነት እክል ሳይገጥማቸው ተጠናቋል። በዚህም ውድድር የአዛርባጃን አትሌቶች በድጋሚ ከፍተኛ ብቃት ላይ ነበሩ። ማሪና ዱሩንዳ ከሪቦን ጋር በሚደረግ እንቅስቃሴ የነሃስ ሜዳሊያ ስታገኝ በቡድን ውድድር ደግሞ የአዛርባጃን ቡድን 5ኛ ደረጃን አግኝቷል።

ከምንም በላይ የሚያስደስተው ግን እጅግ ትልቅ ከሆኑት ውድድሮች መካከል አንዱ የሆነው ፎርሙላ ዋን የአውሮፓ ግራንድ ፕሪክስ ባኩ ውስጥ ባለፈው ክረምት መካሄዱ ነው። ይህ የስፖርት ኩነት 500 ሚሊዮን ተመልካቾችን አስገኝቷል።






እና በባኩ በተገኙ ደጋፊዎች መወያያ ሲሆን ነበር። ውድድሩ ለአዘጋጅቹም አስደሳች ነበር። በአዛርባጃን ይህ ጥንታዊ ጨዋታ ልዩ ቦታ አለው። የቼዝ ጨዋታ በሃገሪቱ ትምህርት የተካተተ ከመሆኑም በላይ ከ17 በላይ ልዩ የቼዝ ትምህርት ቤቶችም ይገኛሉ። በተጨማሪም አዛርባጃን በየአመቱ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን የቼዝ ውድድሮች ታዘጋጃለች።

ምንም እንኳን 2016 ለአዛርባጃን የስኬት ዓመት የነበረ ቢሆንም ቀጣዩ ዓመትም ይበልጥ አስደሳች ይመስላል። በሚመጣው የግንቦት ወር ባኩ 4ኛውን የሙስሊም ወንድማማችነት ጨዋታዎች (Islamic Solidarity Games) ታዘጋጃለች። በዚህ ውድድር ከ50 ሃገራት የሚመጡ 5000 አትሌቶች በ20 የውድድር አይነቶች ይሳተፋሉ።

አዛርባጃን እነኚህን እንግዶች ተቀብላ ለማስተናገድ ሽር ጉዲን አጠናቃ የስፖርት ማካሄጃዎቿን በጥሩ ሁኔታ አሰናድታ የእንግዶቿን መምጣት ብቻ እየጠበቀች ነው። ይህም በሙስሊም ወንድማማችነት ስፖርት ፌዴሬሽን ፕረዝዳንት ልዑል አብዱላህ ቢን ሙሳድ ቢን አብዱላዚዝ አል ሳውድ ጉብኝት በተደረገበት ወቅት ተረጋግጧል። ለዚህ ውድድር መክፈቻ የቀሩት ጊዜያት በጣም ጥቂት ናቸው። ቀሪው ለአትሌቶቻችን የተተወ ሲሆን እነሱም እንደማያሳፍሩን እና አንገት እንደማያስደፉን እርግጠኞች ነን። ❀

ያለ ካራባኽ አዘርባጃን የለም



በአርመኒያ የተወረሩ

የአዘርባጃን ወረዳዎች

እና የተወረሩባቸው ቀናት

አስጋራን እ.ኤ.አ. - 1991

ፕጃሌ - 26.02.1992

አግዳም - 23.07.1993

ጉባድሊ - 31.08.1993

ሀድሩት እ.ኤ.አ. - 1991

ሹሻ - 08.05.1992

ካልባጃር - 02.04.1993

ዛንጊላን - 29.10.1993

ፕጃሻንድ እ.ኤ.አ. - 1991

ላቺን - 18.05.1992

ፉዙሊ - 23.08.1993

ኻንካንዲ - 1991

አግዳራ - 07.07.1993

ጃብራይል - 23.08.1993